

መጽሐፍ ቅዱስ ለህፃናት አቅራቢዎች



ሩት: የፍቅር
ታሪክ




ጸሐፊው: Edward Hughes
ምሳሌ አቅራቢው: Janie Forest
ያሻሽለው (አሻሽሎ የጻፈው): Lyn Doerksen
የተተረጎመው: Henok Estifanos
አዘጋጁ: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada


©2020 Bible for Children, Inc.

ፈቃድ:- ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ማባዛት ወይም ማተም ይቻላል ነገር ግን ይህ መሆን የሚችለው ለሽያጭ ካለቀረባችሁ ብቻ ነው።

ቅድመ አያቶቻችሁን፣ ወላጆቻቸውን እና በቤተሰባችሁ ውስጥ ከእናንተ ቀድመው የመጡትን ማግኘት የምትችሉ ከሆነኛምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ልትደነቁ ትችላችሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ፣ ከኢየሱስ ቅድመ አያቶች ውስጥ አንዱ የነበረችው ሩት ናት። ጣዖታትን ስታመልክ የነበረች የሞግብ ሴት ናት።



የሩት ታሪክ የሚጀምረው ከሳምሶም ጊዜ በኋላ ነው፤ የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔርን መታመን እና መታዘዝ ባቆሙበት ጊዜ ነበር። አስከሬ የሆነ ረሃብ ምድሪቱን መቷት ነበር። ረሃብ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁን? ያ ትክክል ነው! ረሃብ ማለት ምንም ፍራፍሬ ወይም አዝዕርት የማይበቅሉበት እንዲሁም እንሰሳት አንዳንድ ጊዜም ሰዎች ከረሃብ የተነሳ የሚሞቱበት ጊዜ ነው።




3

አንድ አቤሜሌክ የተባለ ሰው፤ ሚስቱን እና ሁለቱን ልጆቻቸውን ይዞ ምግብ ለመፈለግ ከቤተሰቡም ተነስቶ ሄደ። ሰዎች ጣዖታትን ወደሚያመልኩበት ወደ ሞዓብ ምድር ሄደ።



4

ነገሮች በሞዓብ ለአቤሜሌክ እና ለቤተሰቡ በመልካም አልሄደላቸውም። እርሱም ሞተ፤ ከዚያም ሁሉቱ ልጆቹ ተከታትለው ሞቱ። ሚስቱ ኩኃሚንም ከልጆቿ ሁለት ሚስቶች



ጋር ቀረች፤ ስማቸውም ሩት እና ዮርፋ ነበር። ሁለቱም ሴቶች ልጆች ከሞዓብ ነበሩ።

5

ኩኃሚን አሁን መበለት ናት፤ እንግዲህ እግዚአብሔር ምድሪቱን እና ህዝቡን እንደጎበኘ እና እንጀራም እንሰጣቸው በሰማች ጊዜ ወደ ምድሯ ልትመለስ ወሰነች። ነገር ግን ሁለቱን ሴቶች ምን ያደርጋሉ? ኩኃሚንም በሞዓብ እንዲቆይ እና እንደገና እንዲያገቡ መከረቻቸው።



6

ዮርፋ ወደ ቤተሰቧ ተመለሰች። ነገር ግን ሩት እንቢ አለች። ይልቅ፤ ሩት አማቷን ትታ መቼም እንደማትሄድ ቃል የገባችበትን ግጥም ተናገረች።




7

የኩኃሚን የቀድሞ ጓደኞች ወደ ቤቷ ወደ ቤተሰቧም በመምጣቷ በጣም ተደሰቱ። ነገር ግን ኩኃሚን (ደስታ) ብለው ከሚጠሯት "ሚራ" (ምሬት) ብለው እንዲጠሯት ለመነች። "ሁሉንም የሚችል አምላክ አስጨንቆኛልና" ኩኃሚን-ከሩት በስተቀር ምንም ሳትይዝ ተመለሰች።




8



ሩት በሞዓብ እንዳሉት አብዛኞቹ ሰዎች ጣዖታትን የምታመል የነበረ ቢሆንም፤ህያው የሆነውን የእስራኤልን አምላክ ወደ ማምለክ ተመለሰች። ሩት የምትመገበው በቂ ምግብ እንዳላት ለማረጋገጥ ጠንክራ ትሰራ ነበር። ሁልጊዜ ከአጫጆችም በኋላ እየተከተለች በእርሻ ውስጥ የሚወድቀውን ትቃርም ነበር።

9



የእርሻው አለቃ የሆነው ቦዔዝ ሩት ለአማቷ ምን ያህል መልካም እንደሆነች ሰማ። ባገኛት ጊዜ፤ቦዔዝ አጫጆቹ ሆን ብለው ከነዶው እያስቀሩ እንዲተዉላት በማዘዝ ረዳት። ቦዔዝም ሩትን መውደድ ጀመረ።

10



ሩት ስለ ቦዔዝ እና ደግነቱ ለኑኃሚን በነገረቻት ጊዜ፤አሮጌቷ ሴት እግዚአብሔርን አመሰግነች። "ሰውዬው ዘመዳችን ነው፤ከቅርብ ዘመዳችን አንዱ ነው" አለች።

11



ከብዙ ጊዜ በኋላ፤ቦዔዝ ሩትን ማግባት እና የኑኃሚን ቤተሰብን መሬት መቤዠት ፈለገ።ነገር ግን ሌላ የቅርብ ዘመድ የሆነ የመጀመሪያ እድል ነበረው። ይህ ሰው መሬቱን ፈለገ- ነገር ግን ሩት ሚስቱ ትሆን ዘንድ አልወደደም።በህጉ መሰረት እንዲን ወስዶ ሌላውን አለመውሰድ አይችልምና።

12



በነዚያ ቀናት፤ሰዎች ስምምነት ላይ ለመድረስ እጆችን አይጨባበጡም ነበር። ቦዔዝ ጫማውን አውልቆ በህዝብ ፊት ለሌላኛው ሰው ሰጠው።ስምምነቱ ተፈጸመ። ሩትም ሚስቱ ሆነች።አሁን ሩት እና ኑኃሚን የቦዔዝ ቤተሰብ አባል ሆነዋል።


13



ቦዔዝ እና ሩት የመጀመሪያ ልጃቸውን ኢዮቤድ ብለው ጠሩት።እርሱም የታላቁ የእስራኤል ንጉስ የዳዊት አያት ነው።

14

ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ፤ ህጻኑ ኢየሱስ የኢየሱስ ክርስቶስ ዘር ግንድ ነው። ኢየሱስ የነገስታት ንጉስ የዓለም አዳኝ ይሆን ዘንድ የመጣው ከዳዊት ዘር ግንድ ነው።



15


ሩት፡ የፍቅር ታሪክ

ይህ ታሪክ የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃል በሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ

ሩት

“የቃልህ ፍቺ ያበራል.”
መዝሙረ ዳዊት 119:130

16



16

60

17

ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የሚያስተምረን ግሩም ስለሆነው አምላካችን እግዚአብሔር እኛን በመፍጠሩ እሱን እንድታውቀው ነው።

እግዚአብሔር “ኃጢአት” ብሎ የሚጠራውን ክፉ ነገር እንዳደረግን ያውቀዋል። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በጣም ስለወደደን አንዲንና ብቸኛው ልጁን ለቀራኒዮ መስቀል ሞት አሳልፎ በመሥጠት እንዲሞትና የኃጢአታችንን ዋጋ በእኛ ምትክ በመሞት እንዲክፍል አደረገው። ኢየሱስ ከሞት ከተነሣ በኋላ በምድር ላይ ቆይቶ ወደ ሠማይ ወደ አባቱ አረገ! ያላመንን እኛም በኢየሱስ አዳኝነት ብናምን እና ኃጢአታችንን ይቅር እንዲል ብለንም ይቅር ይለናል። ደግሞም ያደርገዋል። እሱም በእኛ ውስጥ ይኖራል፤ እኛም በእርሱ ውስጥ ለዘላለም እንኖራለን አሜን።

ይህ እውነት እንደሆነ ካመናችሁ፤ እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተ አምላክ እንደሆንክ አምናለሁ ነገር ግን ለእኔ ኃጢአት ለመሞት ስትል ሰው ሆንህ አሁን ደግሞ ህያው ነህ። እባክህ ወደ ህይወቴ ግባ ኃጢአቴን ይቅር በል በዚህም አዲስ ህይወት አሁን ይኖረኛል አንድ ቀን ከአንተ ጋር ለዘላለም ለመኖር ወደ አንተ እመጣለሁ። ለአንተ እንድናርና እንደ ልጅ እንድታዘዝልህ እርዳኝ። አሜን።

በየዕለቱ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገር! የሐ. 3.16

18